

ከል እንደለበሰች፣ (ተስፋሁን ሞላ)

ዓመታት አለፉ ከል እንደ ለበሰች
አጥፊና ደመኛ ወልዳ ሁለት ልጆች
አንደኛውን ከራሻ አንዱን ከጣሊያኖች።

ሁለተኛውን ስትወልድ ምጧ ከብደት ሳለች
በአሜሪካ ዶክተር በእንግሊዝ ነርሶች
ሁለት ቀንድ ያለው አውሬ በጭንቅ ተገላገለች
እሳት የሚተፋ ድራጎን ወለደች ።

ከለንደን ሆስፒታል ስለ ተወለደ
ከርስትና አባቱ ቶኒ ብሌር ሆነ
ኢትዮጵያን ሲያጠፋ እጅግ ተወደደ።

ታይቶም ተሰምቶ አይታወቅ፣
ወደ አውሬ ሲቀየር የሰው ልጅ፣
አገርን የሚያምስ ሰውን ሁሉ ሚፈጅ፣
የሰው ሥጋ አጋድሞ የሚጥል ከደጅ፣
ከሰው እስከ እንሰሳ የሚያቃጥል በፈንጅ።

እንባዋን እበሰው እንዳለህ ከሰማይ
የእኛን ጭሆት ስማ ኢትዮጵያንም እይ
ጨለማውን አጥፍተህ አውጣላት ጸሐይ።

እምዬ ኢትዮጵያ ሁሌ ታለቅሳለች
ጸጉሯን ተላጭታ ማቋን ደርባለች
የክት ቀሚሷን አውልቃ ጥላለች
ከመሬት ላይ ወድቃ አበራ ለብሳለች።

ሰማእታቱ ጊዮርጊስ አንተ ፈረሰኛው፣
እባክህ ገላግላት ከድራጎ ከአውሬው፣
ጦርክን ምዘዝና በአፉ ከተትበት፣
ቤሩትን እንዳዳንክ ኢትዮንም አድናት፣
እኒህን አህዛቦች የማያቁ እምነትን፣
በዚች ቅድስ አገር ነግሠው የተቀመጡትን፣
በአንድ ጊዜ ፍጃቸው እንደ ፈጀህ ሰባ ነገሥታትን።

ቤሩት ስታነባ ተቀምጣ ከዛፉ፣
ጊዮርጊስ ደረሰ ገሰግሶ በፈረሱ፣
ድራጎን አጋድሞ አስገባበት በአፉ፣
ቤሩትም ተረፈች እሳት ከሚተፋው፣
ለቤተሰብ ስትል ለአውሬ ተዳርጋ የነበረው።

እንባችን እስኪወርድ እኛም እናልቅስ
እንዲላክልን የልዳው ጊዮርጊስ
ፈጥኖ እንዲረዳን ገሰግሶ በፈረሰ።

ሁለቱ ሲጣሉ መገልገል ተስኗት
ዝም ብላ ስላየች ዓለምም ሳቀባት
አንደኛው አይሎ ተነስቶ ሲረግጣት
ልጆቿን ጨፍልቆ እሷንም በድሏት
እሱ ቆይቶ ነበር ለአስራ ሰባት ዓመት።

ለትንሽ ወንድሙ አልጋውን አስረክቦት
ሄደ ወደ ዝንባቤ ኑሮ ሊመሰርት
ጓደኞቹን ሁሉ አስገብቶ እስር ቤት።

ከእሱ የባሰ እንጂ የተሻለ አልሆነም፤
እሷን አሳፍሮ አገለገላት ከግለም፤
ቁጭ ብላ እንድትለምን እሷ ለዘላለም፤
መሬቷን ሲሸጠው ያን የሰባ ለም፤
ሰውን ይመሰል እግዜርም አለ ዝም፤
በረሃብ በጥማት አለቁ የእምዬ ልጆቻችን።

ሃያ ዓመት በሙሉ እረግጦ ይዟታል
እንዳትንቀሳቀስ እጅ እግሮቿን አስሯል
ንብረቷን በሙሉ ወደ ውጭ አሸሽቷል
ልክ እንደ ወንድሙ ምክንያት ይፈልጋል?
እሱ ጥሎ ሊፈረጥጥ ወጣ ገባ ይላል
ዶላር በከረጢት ቋጥሮ አዘጋጅቷል።

ሰዎች እንዳይገሉት ሲወጣ በኋላ
ሁሉን አዘጋጅቷል ጤፍ እስከ ማሸላ
ጥራጥሬም ሳይቀር ተቆልቶ የሚበላ
ውጭ አገር ካሰራው ከተጣለለው ቪላ
ከዛ ውስጥ ተቀምጦ አብስሎ ሊበላ።

ሁሌ ሲያስጨንቀው ያፈሰሰው እንባ
ሰውን ባዩ ቁጥር ልቡ ይሸበራል ሲወጣ ሲገባ
በሰው ፊት አይሄድም ልቡ እያለ ፈራ ተባ
ይሸሎከለካል ሁልጊዜ እንደ ሌባ።

ከሌባም ሌባ ነው ከእናት ጓዳ ሚሰርቅ፤
ተነቃብህ ሲሉት አፍሮ የማይሸማቀቅ፤
እንዲህ ያለ ሌባ ተአይቶም አይታወቅ፤
በሰብብ ባሰባቡ የእናት ማጀት የሚያደርቅ፤
የዚህስ የብቻነው እጁም እግሩም ሁለመናው ደረቅ፤
የሌባም አለው እርጥብ ይሉ ነበር አበው ሲናገሩ፤
በወጣው ሲገባ አይተው ሲተካ በእግሩ።

እንዳል ነበር ሁሉ ሲፎክር ሲያቅራራ
እፈጃለው ብሎ ህዝቡን ሲያስፈራራ
እንዳልዛተ ሁሉ በጭሆት በጉራ
ጀግና ወንድ መስሎ ልቡ የማይፈራ
እኩል ተሰልፎ ከጌቶቹ ጋራ
ሰነባብቶ ነበር ቁጭ ብሎ ሲያወራ።

አሁንስ እንቅልፍም አይወስደው ብስልክ ሲጣራ
ተኝቶም አያድር ሲቆጥር ያድራል ጣራ
በሃሳብ ተውጦ በጭንቅ በመከራ
ኮሽ ባለ ቁጥር መብራት እያበራ።
ግቢውን በሙሉ አጥሮአል በሾህ በቆንጠራ
እግዚአብሔርን ሳይሆን ሰው ነው የፈራ።

በውጭ በአለው ህዝብ የሃገሩ በሽታ ተከትሎት ሂዶ፤
በሰብብ በአሰባቡ ፈጀው አቃጥሎን አንድዶ።

መቼ ይህን ለእኛ ጸሐይ የሚወጣው
ከጨለማ ወጥተን ብርሃን የምናየው
ከዓለም ሕዝብ ጋራ እኩል የምንቆመው
አንገት ደፍቶ ከመኖር ነጻ የምንሆነው።

የዓብርሃም አምላክ በእስራኤል የታየህ፤
እኛንም ጎብኙን ከሰማያት ወርደህ፤
በግሸን ተራራ ቁምልን መጥተህ፤
በአራቱ መአዘን እጆቻችን ዘርግተህ፤
ኢትዮጵያንም ባርካት ሁነህ በመስቀልህ፤
ሳጥናኤል እንዲጠፋ እንዲወገድ ከዚህ።

EthioLion.Com